

እኩል የሥራ ዕድል

-በኮሎምቢያ ዲስትሪክት መብትዎን ይወቁ-



የኮሎምቢያ ዲስትሪክት የሰብዓዊ መብቶች ድንጋጌ

በተሻሻለው የ1977 የኮሎምቢያ ዲስትሪክት የሰብዓዊ መብቶች ድንጋጌ መሠረት፣ የኮሎምቢያ ዲስትሪክት እና ቀጣሪዎች (በሆነ ወይም በተጠረጠረ) ምክንያት አድልዎ ማድረግ አይችሉም፡*

- * ዘር
- * ዕድሜ
- * የቤተሰብ ኃላፊነቶች
- * ቀለም
- * የጋብቻ ሁኔታ
- * በትምህርት
- * ጾታ (እርግዝናን ጨምሮ)
- * የሰውነት ገጽታ
- * የፖሊቲካ ግንኙነት
- * ብሄር፣ ሃገር
- * የታዊ ዝንባሌ
- * የዘር መረጃ
- * ኃይማኖት
- * የታዊ ማንነት ወይም አገላልጽ
- * የአካል ጉዳት

የታዊ ትንኮሳ እና ሌሎች ከአድልዎ የተጠበቁ መብቶችን መተናኮል በድንጋጌው የተከለከለ ነው። ድንጋጌው ተጥሷል ብለው ካመኑ፣ ለኮሎምቢያ ዲስትሪክት የሰብዓዊ መብቶች ቢሮ አቤቱታ ማቅረብ ይችላሉ። ሂደቱ ነፃ ነው እንዲሁም ጠበቃ አያስፈልግም። ድንጋጌው መጣሱ ከታመነ ለጉዳቱ ክፍያ ሊሰጥ ይችላል።

የዲ.ሲ. የቤተሰብ እና የህክምና ፈቃድ ድንጋጌ

የ1990 የዲ.ሲ. የቤተሰብ እና የህክምና ፈቃድ ድንጋጌ ከ20 በላይ ሠራተኞች ያላቸው ሁሉም ቀጣሪዎች እስከ 16 ሳምንታት ያለክፍያ የቤተሰብ ፈቃድ ለሚከተሉት እንዲሰጡ ይጠይቃል፤

- * ልጅ ለመውለድ፣ ለጉዲፈቻ ወይም የማደጋ ልጅ እንክብካቤ፣ ወይም
- * በጣም ለታመመ የቤተሰብ ዓባል እንክብካቤ ለመስጠት።

በተጨማሪም የ16 ሳምንቶች ያለክፍያ የህክምና ፈቃድ ይፈቅዳል፤

- * ሠራተኛው መሥራት ከማያስችለው ከባድ ህመም ለማገገም በ24 ወራት ውስጥ የ32 ሳምንቶች ፈቃድ፤

ፈቃድ በወሰደበት ጊዜ ሠራተኛው ያገልግሎት ዘመን ወይም የጤና እንክብካቤ ሽፋን የመሳሰሉትን ጥቅማጥቅሞች ማጣት አይኖርበትም። አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ፣ ቀጣሪው የህክምና ማረጋገጫ እና ተገቢ የሆነ አስቀድሞ ፈቃድ የመጠየቂያ ማስታወሻ ማስገባት ሊጠይቅ ይችላል።

ድንጋጌው የሚሸፍነው ለቀጣሪው ያለማቋረጥ ለአንድ ዓመት አገልግሎት ለሰጡ እና ባለፉት 12 ወሮች ውስጥ ቢያንስ 1000 ሰዓቶች ለሠሩ ሠራተኞች ነው።

የዲ.ሲ. የወላጅ ፈቃድ ድንጋጌ

በ1994 የዲ.ሲ. የወላጅ ፈቃድ ድንጋጌ መሠረት፣ አንድ ወላጅ የሆነ ሠራተኛ ከልጁ/ጅትምህርት ቤት ጋር በተያያዙ ዝግጅቶች ለመካፈል በ12 ወሮች ውስጥ የ24 ሰዓቶች ፈቃድ** የማግኘት መብት አለው።

- አንድ ወላጅ የሚገለጸው፤
- * የልጁ/ቷ ወላጅ እናት ወይም አባት፤
- * ለልጁ/ቷ ሀጋዊ ባለአደራነት ያለው ሰው፤
- * ልጁን/ቷን የሚጠብቅ ሰው፤
- * የልጁ/ቷ አክሲዮን፣ አንት ወይም አያት፣ ወይም
- * ከላይ ለተጠቀሱት ሰዎች ጋር የተጋባ።

ከትምህርት ጋር የተያያዘ እንቅስቃሴ ማለት በትምህርት ቤቱ ወይም ከትምህርት ቤቱ ጋር በተያያዘ ድርጅት የተደገፈ እንቅስቃሴ ማለት ነው።

ማንኛውም ሠራተኛ ፈቃድ ለመጠየቅ የዝግጅቱ መደረግ ያልታሰበ ካልሆነ በስተቀር ከዝግጅቱ በፊት ቢያንስ 10 ቀናት በፊት ለቀጣሪው ያስታውቃል።

የጥሰት አቤቱታ ማስገባት

ስለ እነዚህ ህጎች ጥሰት አቤቱታ የሰብዓዊ መብቶች ቢሮ አቤቱታ ለማቅረብ፤

- + በአንላይን በ ohr.dc.gov; ወይም
- + በአካል - 441 4th Street NW, Suite 570N, Washington, DC 20001.

በተጨማሪም ጥያቄዎች በስልክ ቁጥር (202) 727-4559 ሊመለሱ ይቻላል።

*ሌሎች ከአድልዎ የተጠበቁ ግን ከሥራ ጋር ያልተያያዙ የሚከተሉትን ያካትታሉ፣ የቤተሰብ ሁኔታ፣ የገቢ ምንጭ፣ የመኖሪያ ወይም የሥራ ቦታ እና በቤተሰቦች ውስጥ የተፈጸመ ጥፋት ስለባ መሆን።

**ወላጅ በክፍያ የሚደረግ የቤተሰብ፣ የዕረፍት፣ የግል ወይም በቀጣሪው ካሳ የሚከፈልበት ፈቃድ የሚወስድ ካልሆነ በስተቀር ፈቃዱ የሚወሰደው ያለክፍያ ነው።